

የወጣት ቱዲ ግድያ አገዛዙ ለዕኩይ ፖለቲካዊ ዓላማው የፈጸመው ግድያ ነው!!!

ለባለቤቱ ማርዳት እንዳይሆን እንጅ እንግዲህ የዚህን ያህል እጅግ ነውረኛ፣ ቆሻሻ፣ አረመኔ፣ ሥርዓት አልበኛ፣ ወንበዴ... በሆነ አገዛዝ እየተገዛን ነው ያለነው!!!

ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንደነገርኳቸው አገዛዙ የሚሠጋው ነገር ሲኖር ወይም "ሕዝብ ሊያምፅ ይችላል!" ብሎ በገመተ ቁጥር ይሄንን ሥጋቱን ለማስቀረት ሁኔታ የሚጠቀማቸው ሁለት ዘዴዎች አሉት!!!

አንደኛው ዘዴ ሰላም የከረምነውንና ሳንሳቀቅ በሰላም ወጥተን በሰላም እንገባበት የነበረውን ሰፈር፣ መንደር፣ ከተማችንን ከየት መጡ ሳይባል ማጅራት መቻላቸው፣ ቀማኛና ወንበዴዎችን በየስፍራው ያሰማራና ዝርፊያ ግድያና የተለያዩ የወንጀል ተግባሮች በሰፊው እንዲፈጽሙ በማድረግ እንዳንደማ እንዲያውም እራሱ የፀጥታ ኃይሉ ሳይቀር የደንብ ልብሱን እንደለበሰና ትጥቁን እንደታጠቀ ያለምንም የፍርድ ቤት ማዘዣና ምክንያት "ፍተሻ እናደርጋለን!" በሚል ሽፋን በየቤቱ እየገባ በመበርበር ጥሬ ገንዘብንና የወርቅ ጌጣጌጦችን በቅሚያ እንዲወስድ በማድረግ የሚያንገራግሩትን እዚያው ላይ እንዲገድሉ በማድረግ ጭምር ጎብረተሰቡ እንዲሸበር፣ insecurity እንዲሰማው ወይም ፍርሐት እንዲነግሥበትና በራሱ ችግር እንዲጠመድ በማድረግ ጎብረተሰቡ "እረ እነዚህ ፍጹም ኃላፊነት የሚሰማቸው አይደሉም ምንም ከማድረግ አይመለሱም አርፏን ብንቀመጥ ይሻላል!" ብሎ እንዲያስብና ዐመፅ ለማድረግ ደጃፍ ላይ ደርሶ የነበረውን እግሩን መልሶ ወደቤቱ ክትት ስብስብ እንዲያደርግ በማድረግ የፈራው ነገር እንዳይደርስበት ያደርጋል!!!

ሁለተኛው አገዛዙ እንዲህ ዓይነት ሥጋት ሲያደርበት የሚጠቀመው ዘዴ ደግሞ አርቲፊሻል ወይም ሰውሠራሽ የሆነ የሸቀጦችን እጥረት እንዲፈጠር ያደርጋል፣ ሳይቸግር መብራትንና ውኃን ያጠፋል!!! የዚህን ጊዜ ሰው ሽምቶና አስፈጻሚዎቹ መብላት የማይችልበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ካሰበው ዐመፅ ይታቀባል ማለት ነው!!!

ልብ አላላቸው ይሆናል እንጅ አገዛዙ ሥጋት ባደረበት ቁጥር ላለፉት ሠላሳ ዓመታት እነኝህን ነገሮች ለቁጥር በሚያታክት ደረጃ በተደጋጋሚ ሲፈጽማቸውና የፈራውን የሕዝብ ቁጣ ወይም ዐመፅ እንዳይከሰት ለማድረግ ሲቆጣጠርበት ቆይቷል!!! እኔ እንኳን አገዛዙ እንዲህ ባደረገ ቁጥር በተለያዩ ድረ ገጾች የጻፍኳቸውን ጨምሮ ይሄንን ጉዳይ ስንት ጊዜ ጻፍኩበት???

እናም ሰሞኑን አዲስ አበባ ውስጥ በየሰፈሩ ሕፃናትን ጨምሮ ዜጎች የደረሱበት ሳይታወቅ የሚጠፋበት፣ ከፊሎቹም ተገድለው የትም ተጥለው የሚገኙበት ዓይነት አደጋዎች ጎብረተሰቡ

"ሰላም" ከከረመበት ድንገት በሚባል ደረጃ መሰንበቻውን በዘመቻ እዚህም እዚያም በስፋት እየተፈጸመ ያለው በዚህ ምክንያት ነው። አገዛዙ የአዲስ አበባ ሕዝብ ዐመፅ እንዳያስብ በፍርሐት በሥጋት ተውጦ በየቤቱ ክትት እንዲል ለማስገደድ የሚያደርገው መንግሥታዊ የሽብር ተግባርና public harassment ነው!!!

አገዛዙ ለዚህ ዕኩይ ዓላማው መሰንበቻውን እያሳፈናቸውና እያስገደላቸው ካሉ ሰለባ ወገኖቻችንም እንዲ ይህ ወንድማችን ወጣት ቴዎድሮስ አበባው ሆኗል!!! ሰሞኑን የአዲስ አበባ ታክሲዎችን ጨምሮ ወጣቱ የአገዛዙ ጭቆናና የኢፓርታይድ አገዛዝ ግፍ ሊሸከመው ከሚችለው በላይ ስለሆነበት እድማ እየመታና ለዐመፅ እየተነቃቃ ስለሆነ ይህንን ለማኮላሽት መሆኑን ነው እንግዲህ አገዛዙ የራይድ ታክሲ አሽከርካሪ የሆነውን ወንድማችንን የገደለው!!! ቴዲ ከአዲስ አበባ ወጣቶች እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ተንቀሳቃሽ ወጣት መሆኑ ሲታሰብ ግድያው ሆን ተብሎ የተፈጸመ ለመሆኑ በግልጽ መረዳት ይቻላል!!!

መድኃኔዓለም ክርስቶስ የወንድማችንን ነፍስ ይማር!!!

የአዲስ አበባ ሕዝብም ሆነ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን ይህ የዜጎችን ነፍስ የትንኝ ነፍስ ያህል እንኳ ዋጋ የማይሰጠውን አረመኔና ፍጹም ኃላፊነት የሚባል ነገር የማይሰማውን የወንበዴ አገዛዝ አንዴ ቆርጠህና ጨክነህ በማመፅ ቀረጣጥፈህ በልተህ በማጥፋት ካልተገላገልከው በስተቀር ዘለዓለም እንዲህ ሲጫወትብህ መኖሩ ነውና ጊዜ ሳታጠፋ ቁረጥ! ጨክን! በቃ በል!!!

ሠዓሊ አምሳሉ ገ/ኪዳን አርጋው